

10/20/2013

ፋሺሽቶች በኢትዮጵያ ላይ ስለ ፈጸሙት ግፍና ስለሚጠበቀው ፍትሕ በዳላስ ከተማ የተከናወነ ውይይት

የውይይቱ አስተናባቢ፤ አቶ ይልማ ዘርይሁን፤ በዳላስ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማህበር ፊደላዊ ያቀረቡት መግለጫ፤

ፋሺሽቶች በኢትዮጵያ ላይ ስለ ፈጸሙት የጦር ወንጀል፤ ሁለት ኢጣልያውያን ፊልም እያዘገጁ ነው።

“በመጀመሪያ ለሰጣችሁኝ እድል ከልብ አመሰግናለሁ።”

የዳላስ/ፎርት ወርዝ የኢትዮጵያውያን የጋራ መረዳጃ ማህበር እና ዓለም አቀፍ ሕብረት ለፍትሕ - የኢትዮጵያ ጉዳይ **GLOBAL ALLIANCE FOR JUSTICE: THE ETHIOPIAN CAUSE** (www.globalallianceforethiopia.org) ፋሺሽት ኢጣልያኖች በኢትዮጵያ ላይ ስለ ፈጸሙት ግፍና ስለሚያስፈልገው ፍትሕ እንዲሁም ስለ ጉዳዩ በዶክመንታሪ መልክ ስለሚዘጋጀው ፊልም፤ ኤል.ቢ.ጄና ኮይት ላይ በሚገኘው ግራንድ ሆቴል፤ ቅዳሜ፤ October 19, 2013፤ ከሰዓት በኋላ 3:00 pm እስከ 6 ፒ. ኤም ተከናውኗል።

የግሎባል አላያንስ የድጋፍ አባላቱ የሚገኙት፤ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ቦታዎች ሲሆን፤ በዳላስና ፎርትወርዝ አካባቢ ደግሞ የድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ አለው። በትናንትናው እለት የተዘጋጀው ፕሮግራም በዚሁ ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ ሲሆን ዋናው አቀናባባሪና የዚህ ጉዳይ ተጠሪ የዳላሱ አቶ ኪዳኔ ዓለማየሁ ናቸው።

ከአርባ አምስት በላይ ታዳሚዎች የተገኙበት ይህ የትናንትናው ኮንፈረንስ በሰዓቱ ተጀምሮ በሰዓቱ ሲያልቅ በአካሄዱና በውጤቱ ሁሉም የተደሰቱ መሆናቸውን ከሰብሰባው ፍጻሜ በኋላ የተገኘው ፊደላዊ ወይም አስተያየት ያመለክታል።

በሰብሰባው ላይ የተገኙት ግለሰቦች በእድሜ፤ በጾታና፤ በታሪክ አዋቂነት ከሁሉም የሕብረተሰብ ክፍል የሚወከሉ መሆኑ ደግሞ ከተሰጡት አስተያየቶች በተጨማሪ መገንዘብ ተችሏል።

የወቅቱ ተናጋሪዎች ከአስራ አምስት ያላነሱ ሲሆኑ ፤ ተዘጋጅተው ከቀረቡት መካከል ዋና ዋናዎቹን እንደሚከተለው አቀርቧል። ከላይ እንደጠቀስኩት የኢትዮጵያውያን የጋራ መረዳጃ ማህበርና የዓለም አቀፍ ሕብረት ለፍትሕ በጋራ የተዘጋጀ በመሆኑ የመረዳጃ ማህበሩ ኤግዘክዩቲቭ ኮሚቴ ሊቀመንበር አቶ ብርሀን መኮንንና፤ **የግሎባል አላያንስ ተጠሪ** አቶ ኪዳኔ ዓለማየሁ ሰፋ ያለ ንግግር አድርገዋል።

በትናንተው ስብሰባ ከአሥራ አምስት ያላነሱ አዛውንት፤ በመካከለኛ እድሜ ላይ ያሉ የዳላስ ነዋሪዎች፤ እንዲሁም የሀይማኖት መሪዎችና ወጣቶች፤ ተራ በተራ ተነስተው፤ በዘመዶቻቸው፤ በወላጆቻቸውና በአያቶቻቸው ላይ የደረሰውን በደል በቁጭትና በምሬት እንዲሁም በሀይለቃል፤ በግጥምና፤ በንባብ አቅርበው ቤቱን አስለቅሰዋል።

ከማህበሩና ከሕብረቱ ሌላ የፊልሙ ዝግጅት መሪ ሚስተር ቫለሪዮ ቺሪያቺ እንዲሁም የካሜራ ቀራጭ ባልደረገው ሚስተር አይዛክ ፊልም ከማንሳት ተግባራቸው በተጨማሪ ለታዳሚዎቹ የጥያቄና መልስ እድል ሰጥተዋል። **በዚህ አጋጣሚ፤ እነዚህ ሁለት ኢጣልያውያን ፊልም ቀራጮች፤ እስካሁን ድረስ፤ ኢጣልያ የሚገኙትን የኢትዮጵያውያን ማህበር መሪዎችንና የፋሺሽቶች ተቃዋሚ የሆኑ ኢጣልያውያንን እንዲሁም ኢትዮጵያ በመጓዝ አዲስ አበባ ያሉትን የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር መሪዎችን በተጨማሪም ደብረ ሊባኖስ ጉዳም በመሔድ የሰማኦታቱን አጽምና አንድ የዳይን ምስክር የሆኑ አባት አነጋግረው ፊልም ማንሳታቸው ታውቋል።**

ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እንደሰማችሁት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ የፋሺስት ኢጣልያን የግፍ ወረራ ሲፈጽም በሕዝባችን ላይ ያደረሰው አስቃቂ በደል በቅጡ በታሪካዊ መልክ ያልተዘገበ መሆኑ ተሰምቷቸው እነዚህ ሁለት ወጣት የጣልያን ተወላጆች በራሳቸው ወጪ ዶክመንታሪ ወይም ታሪካዊ ፊልም ለመቅረጽና የተከናወነውን ኢሰብአዊ ወንጀል በፊልም ለመተረክ ተነስተዋል። የትናንትናውም አመጣጥ ለዚህ ፊልም ትረካ የሚረዳ አንዳንድ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ነበርና ዓላማቸው በሚገባ የተሳካላቸው መሆኑን ገልጸውልናል።

ለፍትሕና ለመሠረታዊ የሰው ልጅ መብት የሚደረገው ትግልና አቤቱታ እነሆ ለብዙ ዓመታት ማለትም ከጣልያንን ወረራ በኋላ ለሰባ አምስት ዓመታት ያህል አስቆጥሯል።

በየዓመቱ የካቲት 12ትን አስመልክቶ ይህ ጉዳይ ሲዘከር ቢከርምም ባለፉት ጥቂት ዓመታት በግሎባልአላያንስፎርኢትዮጵያ አማካኝነት ትግሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሰራጭ ተደርጓል። ባለፈው የካቲት 2012 በሰላሳ ከተሞች ውስጥ የተከናወነው ሰላማዊ ሰልፍና ኮንፈረንስ እንዲሁም የተላለፉት መግለጫዎችና የአቤቱታ ደብዳቤዎች የዚህ ትግል ምሳሌዎች ናቸው።

እየተቀረጸ ያለው ዶክመንታሪ ፊልም እንደአዘጋጅዎቹ ከሆነ በኢጣልያም ሆነ በሌሎች አገሮች የሚገኙ ወጣቶችና አዳዲስ ትውልዶች የግራዚያኒን ጭፍጨፋ ለማወቅ እድል ስላላገኙ ታሪኩ እንዲጋለጥና ተዳፍኖ እንዳይቀር ፍላጎታቸውን ከገለጹ በኋላ፣ አገራቸው ኢጣልያ በፋሽቱ ወረራ ጊዜ ባደረሰቸው በደል እንደሚያፍሩበትና ይቅርታ መጠየቅና ካሳም መክፈል እንዳለበት ማመናቸውን አስረድተዋል።

በትናንትናው ስብሰባ ላይ ከቀረቡት ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ ግሎባል አላያንስ ይዞ የተነሳው አምስት ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው።

1. ኢጣልያ ካሳ መክፈል እንዳለባት
2. የተዘረፈብን ንብረት ሰነዶችንም ጨምሮ እንዲመለሱልን (ሬስቲቱሽን)
3. ቫቲካን ሌሎቹን የተበደሉ አገሮች ይቅርታ እንደጠየቀችው ሁሉ ኢትዮጵያንም ይቅርታ እንድትጠይቅ
4. የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ይህንን የፋሽስት በደል እንደበደል አድርጎ በኦጋንዳ ደረጃ መዝግቦ እንዲይዘው
5. ለግራዚያኒ እየተገነባ ያለው ሀውልት እንዲፈረስ ወይም ደግሞ ማፍረስ ካልፈለጉ መታሰቢያነቱ ለሌላ እንዲሆንና በሌላ ስም እንዲሰየም

በተጨማሪም ከኢትዮጵያውያን በትንሹ የሚጠበቀውም የሚከተለው እንደሆነ አቶ ኪዳኔ አስረድተዋል።

1. በዚህ ማህበር ውስጥ መግባትና ድጋፍን መስጠት
2. የተዘጋጁ አቤቱታዎችን (ፒቲሽኖች) በግሎባልአላያንስፎርኢትዮጵያኮም በመሄድ መፈረም
3. በሚቀጥለው የካቲት 12 የመታሰቢያ ክብረባዓል ላይ ከሃምሳ ያላነሱ ከተሞች እንዲሳተፉ ስለሚደረግ የስብሰባ ወይም የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ሲደረግ እዚያ ላይ መሳተፍ ናቸው።

ልዩ ምስጋና በመጀመሪያ ጥሪውን አክብረው ለመጡት ታዳሚዎች በሙሉ ፣ ከዚያም ለአቶ ብርሀን መኮንን የኢትዮጵያውያን የጋራ መረዳጃ ማህበርን በመወከል የጽሁፍ ዝግጅት በማቅረቡ፣ ለወ/ሮ ራሄል ታደሰ ልብ የሚነካ ግጥም በማቅረቧ፣ ለአቶ ይርጋለም ጎበዜ፣ ልዩ ልዩ የታሪክ ፊልሞችንና ዶክመንታሪዎችን በማቅረብ እንዲሁም ልብ የሚመስጥ ንግግር በማድረግ፣ ለዲያቆን ክንፈ - ከአስራኤል አገር ለጉብኝት የመጡ የሃይማኖት መሪ፣ ለሚስተር ቫለሪዮ ቺሪያቺና ለአይዘክ፣ ለአቶ ሄኖክ አሰፋ ለአንግዶች እንክብካቤ በማድረግ። በመጨረሻም ለአቶ ኪዳኔ አለማየሁ።

<http://globalallianceforethiopia.org/>

ዘውግና ስጦታው አመሰግናለሁ።”

